

አዲስ አበባ ፣ የካቲት 28 ፣ 2009 (ኤፍ ቢ ሲ) የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባውን አጠናቀቀ።

የግንባር ፅህፈት ቤት ለጣቢያችን በላከው መግለጫ፣ የየጥልቅ ተሃድሶ ንቅናቄው የደረሰበትንና በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን የሁለተኛው ዓመት ኢጋማሽ አፈፃፀም ሪፖርት ላይ ለሁለት ቀናት የገመገመው ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባውን አጠናቋል።

በጥልቀት የመታደስ የንቅናቄ መድረኮች በተቀመጠላቸው አቅጣጫ መሰረት የተፈፀሙ መሆናቸውን የገመገመው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው፣ የተሃድሶ ንቅናቄው በየደረጃው ባለ አመራር፣ አባላት፣ በሲቪል ሰርቫንቱ እና በህዝቡ ደረጃ ሰፊ ውይይት መደረጉንና በተሃድሶ አጀንዳዎቹ ላይም በተሻለ ሁኔታ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ተመልክቷል።

ሀገሪቱን በመስቀለኛ መንገድ ላይ እንድትቆም ያስገደዳትን አስከፊ ሁኔታ በመቀልበስ የተጀመረው ሀገራዊ የህዳሴ ጉዞ ለማሳካት የሚያስችል መግባባት እንደተፈጠረ አንስቶ፣ ባለፉት 15 የተሃድሶ ዓመታት በልማት፣ በሰላም እና በዲሞክራሲ መስኮች የተመዘገቡ ስኬቶች ላይ ህዝቡ ከፍተኛ ድርሻ እንደነበረውም የጋራ መግባባት መፈጠሩን ጠቅሷል።

የትምክህትና ጠባብነት አመለካከቶችና ተግባራት የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ አደጋ መሆናቸውን በመግባባት፣ በቀጣይ የህዳሴ ጉዞውን ማደናቀፍ ከማይችሉበት ደረጃ ላይ በማድረስ ሀገራዊ ህዳሴውን እውን ለማድረግ ህዝቡ መነሳሳቱንም ኮሚቴው ተመልክቷል።

በአስፈፃሚ አካላት ምደባ ላይም ህዝቡ ቀጥተኛ፣ ነፃና ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን ባረጋገጠ አኳኝን ባለቤትነቱን ያረጋገጠበት መሆኑን ያነሳው ኮሚቴው፣ አሰራሩ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አቅጣጫ መቀመጡንም ገልጿል።

ከወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ጋር በተያያዘም ነባሩ የወጣቶች የዕድገትና የለውጥ ፓኬጅ የነበሩበትን ክፍተቶች በማረም ከሀገራዊ ዕድገቱ ጋር በማጣጣም የወጣቶች የተሳትፎና ተጠቃሚነትን መመለስ በሚያስችል ሁኔታ በአዲስ መልክ መዘጋጀቱን ኮሚቴው አረጋግጧል።

የተሃድሶ ንቅናቄው እና የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ሳይነጣጠሉ ለማስኬድ እየታደሰን እንሰራን፤ እየሰራን እንታደሰሳለን በሚል አቅጣጫ እየተፈፀመ እንደሆነ የገመገመው ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው፣ በቀጣይም የተሃድሶ ንቅናቄው በተመሳሳይ አኳኝን እንዲፈፀም አቅጣጫ አስቀምጧል።

የተጀመረው ፈጣን እና ተከታታይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት መቀጠሉን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ማረጋገጡን በመግለጫው ጠቅሷል።

በያዝነው ዓመት በመስኖ እና በበልግ ስራዎች ላይ የተሻለ ከተሰራ፣ በመኸር ግብርና በአማካይ ይመዘገባል የተባለውን የ12 በመቶ ትንበያ ከተጠቀሰው በላይ ማሳደግ እንደሚቻልም ኮሚቴው ተመልክቷል።

ከዝናብ ስርጭቱ ጋር ተያይዞ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ድርቅ መከሰቱን የገመገመው ኮሚቴው፣ መንግስት ለጉዳዩ ቅድሚያ ሰጥቶ አደጋውን ለመቀነስ ርብርብ እያደረገ መሆኑንን በመገምገም ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫ ማስቀመጡንም ነው የተጠቀሰው።

ከኢንዱስትሪው ጋር በተያያዘ በተጠናቀቀው በጀት አመት በዘርፉ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ወደ ስራ በመግባታቸው የማምረቻ ኢንዱስትሪው በ18 ነጥብ 4 በመቶ እድገት ማስመዘገቡንም በመግለጫው ጠቅሷል።

የማምረቻውን ኢንዱስትሪ ልማት በማፋጠን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው፣ 13 የሚሆኑ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ስራ በተሻለ አፈፃፀም እየተከናወነ ነው ብሏል።

በአንዳንድ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚገኙ የፋብሪካ ሺዶች ወደ ምርት በመግባት የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት መጀመራቸውንም የጽህፈት ቤቱ መግለጫ ያመለክታል።

ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘም በተለይም በግብርና ምርቶች፣ በቁም እንስሳትና በወርቅ የሚስተዋለው ህገ ወጥ ንግድ፣ የኤክስፖርት ግኝቱን እየጎዳው በመሆኑ ባለ ድርሻ አካላት ችግሩን መፍታት ይገባቸዋልም ነው ያለው።

ከመሰረታዊ ሸቀጦች ጋር በተያያዘ የሚስተዋለው የስርጭት ችግርም ቀጣይ ትኩረት እንደሚያሻው ገልጿል።

የዋጋ ንረቱን በነጠላ አሃዝ ገደቦ ለመያዝ የተደረገው ጥረት ውጤታማ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው፣ ይህም የማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ በተከናወኑ ስራዎች መገኘቱን አንስቷል።

በእቅድ ዘመኑ በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ መሆኑን ያነሳው መግለጫው፣ በተለይም በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት 2 ሺህ 100 ሜጋ ዋት የሚያመነጨው የኮይሻ ፕሮጀክት እና 120 ሜጋ ዋት የሚያመነጨው የአይሻ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የግንባታ ስራቸው እንደተጀመረም ገምግሟል።

የትምህርት ተደራሽነትና ጥራት ለማረጋገጥ የተከናወኑ ስራዎች ውጤታማ እንደነበሩ የገመገመው ኮሚቴው፣ በቀጣይም በትምህርት ስርዓቱ ላይ ሰፊ ያለ ጉድለት የሚታይባቸውን የመዋዕለ ህፃናትና የከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ ለማሳደግ ትኩረት እንደሚሻም አጽንኦት ሰጥቷል።

በቀጣይም በአንደኛ ደረጃ ትምህርት የሚስተዋለውን መጠነ ማቋረጥ ማስቀረትና የጎልማሶች ትምህርትን በመመዘን ውጤታማ ስራ ለማከናወን መረባረብ እንደሚገባም አቅጣጫ አስቀምጧል።

በጤናው መስክ በተለይ የእናቶችና የህፃናት ሞት በመቀነስ ስኬታማ ስራዎች ቢከናወኑም፣ የጤና ኤክስቴንሽን ስርዓቱና ሙያተኞች የሚያጋጥሟቸውን ማነቆዎች በጥናት ላይ የተመሰረተ ምላሽ ለመስጠት መዘጋጀት ይገባልም ነው ያለው።

በዘርፉ የሚስተዋለውን የጥራት መጓደል ችግር ለመፍታት ቀጣይ ትኩረት እንደሚሻ በመጥቀስ።

በመጨረሻም ህዝቡ የተጀመረውን የጥልቅ ተሃድሶ ንቅናቄ ይበልጥ በማስፋትና በማጎልበት እንዲሁም ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በላቀ ደረጃ ለመፈጸም እንዲረባረብ የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ጥሪውን አስተላልፏል።